



ግንደም ግርማይ (ወደ-ደረሰ)

አካባቢያዊ አሰር - ጸር ዘላቂ ምዕባላ

ሆሎ ሕብረተሰብ ለሙሉ ጊዜ የሚቆይ ውጤት ለማስተካከል ለሚገባው ጥረት ለማድረግ ሲባል፡፡ አጠቃላይ ሆኖም ደግሞ አጠቃላይ እድል ለማግኘት አጠቃላይ ጥረት ማድረግ አስፈላጊ ነው። ለሁሉም ጊዜ የሚቆይ ውጤት ለማስተካከል ለሚገባው ጥረት ለማድረግ ሲባል፡፡ አጠቃላይ ሆኖም ደግሞ አጠቃላይ እድል ለማግኘት አጠቃላይ ጥረት ማድረግ አስፈላጊ ነው።

ሆሎ ሕብረተሰብ ለሙሉ ጊዜ የሚቆይ ውጤት ለማስተካከል ለሚገባው ጥረት ለማድረግ ሲባል፡፡ አጠቃላይ ሆኖም ደግሞ አጠቃላይ እድል ለማግኘት አጠቃላይ ጥረት ማድረግ አስፈላጊ ነው። ለሁሉም ጊዜ የሚቆይ ውጤት ለማስተካከል ለሚገባው ጥረት ለማድረግ ሲባል፡፡ አጠቃላይ ሆኖም ደግሞ አጠቃላይ እድል ለማግኘት አጠቃላይ ጥረት ማድረግ አስፈላጊ ነው።

ሆሎ ሕብረተሰብ ለሙሉ ጊዜ የሚቆይ ውጤት ለማስተካከል ለሚገባው ጥረት ለማድረግ ሲባል፡፡ አጠቃላይ ሆኖም ደግሞ አጠቃላይ እድል ለማግኘት አጠቃላይ ጥረት ማድረግ አስፈላጊ ነው። ለሁሉም ጊዜ የሚቆይ ውጤት ለማስተካከል ለሚገባው ጥረት ለማድረግ ሲባል፡፡ አጠቃላይ ሆኖም ደግሞ አጠቃላይ እድል ለማግኘት አጠቃላይ ጥረት ማድረግ አስፈላጊ ነው።

ሆሎ ሕብረተሰብ ለሙሉ ጊዜ የሚቆይ ውጤት ለማስተካከል ለሚገባው ጥረት ለማድረግ ሲባል፡፡ አጠቃላይ ሆኖም ደግሞ አጠቃላይ እድል ለማግኘት አጠቃላይ ጥረት ማድረግ አስፈላጊ ነው። ለሁሉም ጊዜ የሚቆይ ውጤት ለማስተካከል ለሚገባው ጥረት ለማድረግ ሲባል፡፡ አጠቃላይ ሆኖም ደግሞ አጠቃላይ እድል ለማግኘት አጠቃላይ ጥረት ማድረግ አስፈላጊ ነው።

ሆሎ ሕብረተሰብ ለሙሉ ጊዜ የሚቆይ ውጤት ለማስተካከል ለሚገባው ጥረት ለማድረግ ሲባል፡፡ አጠቃላይ ሆኖም ደግሞ አጠቃላይ እድል ለማግኘት አጠቃላይ ጥረት ማድረግ አስፈላጊ ነው። ለሁሉም ጊዜ የሚቆይ ውጤት ለማስተካከል ለሚገባው ጥረት ለማድረግ ሲባል፡፡ አጠቃላይ ሆኖም ደግሞ አጠቃላይ እድል ለማግኘት አጠቃላይ ጥረት ማድረግ አስፈላጊ ነው።

ሆሎ ሕብረተሰብ ለሙሉ ጊዜ የሚቆይ ውጤት ለማስተካከል ለሚገባው ጥረት ለማድረግ ሲባል፡፡ አጠቃላይ ሆኖም ደግሞ አጠቃላይ እድል ለማግኘት አጠቃላይ ጥረት ማድረግ አስፈላጊ ነው። ለሁሉም ጊዜ የሚቆይ ውጤት ለማስተካከል ለሚገባው ጥረት ለማድረግ ሲባል፡፡ አጠቃላይ ሆኖም ደግሞ አጠቃላይ እድል ለማግኘት አጠቃላይ ጥረት ማድረግ አስፈላጊ ነው።

አካባቢያዊ አሰር ለሙሉ ጊዜ የሚቆይ ውጤት ለማስተካከል ለሚገባው ጥረት ለማድረግ ሲባል፡፡ አጠቃላይ ሆኖም ደግሞ አጠቃላይ እድል ለማግኘት አጠቃላይ ጥረት ማድረግ አስፈላጊ ነው።

አካባቢያዊ አሰር ለሙሉ ጊዜ የሚቆይ ውጤት ለማስተካከል ለሚገባው ጥረት ለማድረግ ሲባል፡፡ አጠቃላይ ሆኖም ደግሞ አጠቃላይ እድል ለማግኘት አጠቃላይ ጥረት ማድረግ አስፈላጊ ነው።



ሆሎ ሕብረተሰብ ለሙሉ ጊዜ የሚቆይ ውጤት ለማስተካከል ለሚገባው ጥረት ለማድረግ ሲባል፡፡ አጠቃላይ ሆኖም ደግሞ አጠቃላይ እድል ለማግኘት አጠቃላይ ጥረት ማድረግ አስፈላጊ ነው።

ይጻጸግ
አ.ገ. አዋጥ ተረጎሞ
ክፍለ አዋጥ
ሚሰጠው መሆኑን ማረጋገጥ

ሎሚ አብ ERI-TV

ሰዓት	መደብ
0900	የገረግ መግቢያ
0905	አጠቃላይ
0925	ፊት ለፊት
1015	ፓሪስ
1100	ሙዚቃ
1300	የክፍለ ዓመት አብ ስነ-ምግባር
1340	የክፍለ ዓመት አብ ስነ-ምግባር
1400	ሙዚቃ
1630	የአገልግሎት ግብይት
1705	የክፍለ ዓመት አብ ስነ-ምግባር
1730	ሙዚቃ
1805	የክፍለ ዓመት አብ ስነ-ምግባር
1840	ሙዚቃ
2000	ዘና (ጥራት)
2013	ስነ-ምግባር አብ ስነ-ምግባር
2100	ዘና (ጥራት)
2125	ሙዚቃ ግብይት - ቡድን
2200	ዘና (ጥራት)
2210	ሙዚቃ
2230	ዘና (አገልግሎት)

ሰዓቱ

ሰዓት	መደብ
1200	የገረግ መግቢያ
1202	የአገልግሎት ግብይት
1230	ዘና (ጥራት)
1250	ዘና (ጥራት)
1255	ሙዚቃ ግብይት
1330	ዘና (ጥራት)
1345	ሙዚቃ ግብይት
1530	ፍልግ መደብ
1700	ዘና (ጥራት)
1715	ሙዚቃ
1730	ዘና (ጥራት)
1740	የገረግ መግቢያ
1910	መደብ ሳይዳ
2000	ዘና (ጥራት)
2015	ሰዓት ሳይዳ ፍልግ ግብይት
2100	ዘና (ጥራት)
2125	የገረግ መግቢያ
2200	ዘና (ጥራት)
2210	መግቢያ መግቢያ
2230	ዘና (አገልግሎት)





ናጽነት ደስበለ - ሰምራዊት ሞለስ



Bisha Mining Share Company
P.O. Box 4276
Asmara
Eritrea

Tel: (+291) 1124941
Fax: (+291) 1124941
www.bishamining.com

VACANCY ANNOUNCEMENT

Bisha Mining Share Company is inviting applicants for the following position for Bisha site project.

1. Position: HR Database and System Administrator

Department: Employee Services- Human Resources

Number required: One (01)

Place of Work: Bisha

PRIMARY PURPOSE

- Data capturing, Data analysis (Data Extraction, Transformation, and Loading); and report writing.

MAIN FUNCTIONS

Administration

- Capture or update employee’s personal data, leave, rosters, emergency contacts, employment contracts, disciplinary actions, terminations and engagements, promotions, international employees’ timesheets, transfers and salary adjustments.
- Maintain company organizational charts to reflect current structure at all times.
- Develop and maintain labor budget and forecast spreadsheet. Guide HODs and others in processing.
- Assist with employee requests on leave balances.
- Required to reconcile HR data with other business systems such as Master list; Bio Star; Peopleware; Cognos and Labor Budget/ Forecast included in Master list.
- Administrate the Bio Star and HR WebApp Systems.
 - Capture new employees; Update for promoted and terminated employees.
 - Respond to employees’ queries; Generate reports as requested by departments and HR Management.
 - Refresh daily attendance reports by latest 8am.
 - Add employee handovers in HR WebApp when requested due to employees forgetting to do it.
 - Review outdated leave requests in HR WebApp and send reminders to line managers to approve/reject.
- Import the exported leave data from Bio star to the Peopleware daily and check if import was successful.
- Control and provide new employee’s employee ID number.
- Capture/record the CVs of applicants received from Asmara Office.
 - Receive, capture and follow up on international employees’ timesheets every month.
 - Ensure the international accrued leave excel sheet is up to date and accurate.
 - Advise HR Superintendent of expats with accrued leave in excess of 30 days and less than 0 days.

Reports

- Adhoc reporting information as per requests received.
- Prepare daily, weekly and monthly HR report to line Manager.
- Compile and assist with HR Management reports in line with standard operating procedures.
- Compile weekly terminations and engagements report for submission to the camp administration.
- Attend HR meetings to report on daily activities.
- Update and report the probation period deadlines to the HR officers on a weekly basis.
- Update the Emergency contact details of international employees and send the report to the HR Manager by latest 1st day of every month.
- Prepare the performance evaluation summary report twice in a year.
- Compile BMSC contractors’ weekly report for submission to the Safety and Occupational Health department.

Filing

- Filing of captured data documentation.

- Filing of all employee related changes.
- Filing all BMSC national contractors release paper and assist the HR manager at the site entry approval by checking the existence of the release papers.
- Filing of the newly received CVs of applicants.
- Ensure that all leave related documentation is processed in time to be captured on payroll system/finance.

Safety

- Actively participate in safety meetings and discussion.
- Adhere to all safety procedures and policies of the company.

UNIQUE REQUIREMENTS/OTHER INFORMATION

The candidate must be Physically and Medically fit.

Qualifications:	Knowledge and Experience
<ul style="list-style-type: none"> ○ Degree/diploma in Secretarial Science ○ Diploma in Computer applications could be an added advantage 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 3 – 5 Years data administration experience ○ 2 Years Supervisory level experience could be an advantage ○ Advanced MS Excel experience
Technical Skills	Behavioral Skills
<ul style="list-style-type: none"> ○ Computer Literacy (MS Office – Intermediate; Excel -Advanced) ○ Accuracy and attention to detail ○ Knowledge of Policies, Procedures and Processes ○ Administrative skill and analytical skill ○ Report writing skill and business writing skill 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Communication (English and local language) ○ Confidentiality ○ Interpersonal relations skill ○ Supervisory skill ○ Ability to meet deadlines ○ Ability to perform under pressure ○ Innovative thinking

General Information and other requirements:

- **Salary:** As per Company salary scale.
- **Type of Contract:** Indefinite

Additional requirement for Nationals:

- **Having fulfilled his/her National Service obligation and provide evidence of release paper from the Ministry of Defense.**
- **Present clearance paper from current/last employer.**
- **Testimonial documents to be attached (CV, work experience credentials, a copy of your National Identity Card etc.).**
- **Only shortlisted applicants will be considered as potential candidates for an interview.**
- **Application documents will not be returned to sender.**
- **All applications should be sent through the post office.**
- **Deadline for application: 10 days from the day of publication in the Newspaper.**

Address: Please mail your applications to: -
Bisha Mining Share Company,
P. O. Box 4276 Asmara, Eritrea

Note to Eritrean applicants:

Please send a copy of your application to:

- 1. Aliens Employment permits Affairs,**
P. O. Box 7940
Asmara, Eritrea.
- 2. Mineral Resources Management**
P. O. Box 272
Asmara, Eritrea



ናጽነት ደስበለ - ሰምራዊት መለስ



中国五矿



恩菲铜锌矿山工程有限公司
ENFI-MCCT Mining Engineering P.L.C

Vacancy Announcement

ENFI-MCCT Mining Engineering PLC (ETME) is inviting applicants for the following positions for Asmara Copper-Gold Polymetallic Project .

Position-01: Installation Engineer
Department: Processing Plant and Tailings Storage Facility
Number Required: 01
Contract Type: Definite

Major Duties and Responsibilities

The Installation Engineer is responsible for the management of installation activities of the project. He reports directly to the Construction Manager. Specific responsibilities of the Installation Engineer include:

- * Get familiar with the equipment installation related specifications and design documents;
- * Familiarize with the components, installation steps and related installation methods of key equipment such as ball mill and flotation cells;
- * Review design drawings and related technical documents from the equipment manufacturers;
- * Prepare equipment and material plan according to design drawings;
- * Review equipment installation plan, schedule, human resources and materials plan submitted by the installation team;
- * Ensure that the installation activities are in strict accordance with drawings and specifications;
- * Witness the process of equipment installation and confirm the installation records;
- * Organize and coordinate equipment commissioning, and confirm the commissioning record.

Qualification Requirement

Education:

- * Bachelor's degree or above in Project Management or other related major

Work experience and skills/abilities:

- * Over 15 years of working experience in construction or installation projects;
- * Experience in international project management is preferred;
- * Relevant qualification certificate is required;
- * Speak and reading ability in English is required;
- * Proficient in operating engineering and office software;
- * Knowledge of project management, equipment/steel structure installation technology.

Position-02: EC&I Engineer (electrical, control&instrumentation)

Department: Processing Plant and Tailings Storage Facility
Number Required: 01
Contract Type: definite

Major Duties and Responsibilities

- * Get familiar with the electrical, control&instrumentation related specifications and design documents; Ensure that the installation activities are in strict accordance with drawings and specifications;
- * Responsible for organizing construction/installation feasibility analysis;
- * Familiarize with the equipment and instruments, installation steps and related installation methods of key electrical&instrumental equipment;
- * Review design drawings and related technical documents from the equipment manufacturers;
- * Prepare equipment and material plan according to design drawings;
- * Review equipment/instruments installation plan, schedule, human resources and materials plan submitted by the installation team;
- * Witness the process of equipment installation and confirm the installation records;
- * Organize and coordinate equipment commissioning, and confirm the commissioning record;
- * Responsible for all document control and data collection related to electrical, control and instrumentation works.

Qualification Requirement

Education:

- * Bachelor degree in electrical engineering or computer applications, or other related

major

Work experience and skills/abilities:

- * Over 10 years of working experience in related fields;
- * International EPC project experience is preferred;
- * Relevant qualification certificate is required (such as senior engineer);
- * Speak and reading ability in English is required;
- * Proficient in operating engineering and office software;
- * Knowledge of project management, electrical, control and instrumentation systems.

Position-03: HSE Officer

Department: Processing Plant and Tailings Storage Facility
Number Required: 01
Contract Type: definite

Major Duties and Responsibilities

- * Get familiar with the HSE system of the project, and ensure the compliance with relevant laws and regulations;
- * Provide site construction management team with information on HSE procedures, current and potential hazards, and employee training requirements;
- * Conduct project safety inspections and report violations to HSE supervisor and construction managers, and ensure the violations are corrected;
- * Review construction plans and risk assessments and advise any safety requirements that need to be incorporated, and make sure such requirements are implemented;
- * Keep a register of any hidden dangers or irregularities found and corrective actions taken;
- * Assist in the investigation of all accidents, major first aid cases, near-misses and incidents of property or equipment damage. Fill and analyze each incident report;
- * Conduct safety inductions, toolbox meetings, check fire hazards, fire fighting equipment status.

Qualification Requirement

Education:

- * 12 grade or above

Work experience and skills/abilities:

- * Similar working experience for more than 3(three) year;
- * Familiar with local HSE regulations and policies;
- * Familiar with use of safety belts, fire extinguishers and other safety equipment;
- * Capable of independently complete on-site potential hazard investigation and management, staff safety training;
- * Speak and reading ability in English is required;
- * Proficient in office software (word, excel and power point);

General Information and Other Requirement

- * Place of Work: Asmara Project Sites
- * Salary: As per Company salary scale
- * Type of Contract: Definite

Additional Requirement for Nationals:

- * Having fulfilled his/ her National Service Obligation and Provide evidence of Release Paper from Ministry of Defense.
- * Present Clearance from current/ last employer or Unemployment card from Labor office.
- * Testimonial documents to be attached (CV, work experience credential, a copy of your National Identity card etc.)
- * Only shortlisted applicants will be considered as potential candidates for an interview.
- * Application documents will not be returned to applicants.
- * All application should be sent through the post office.
- * Deadline for application: 07 days from the date of publication on the newspapers.

Address: Please mail your application to:

1. ENFI-MCCT Mining Engineering PLC (ETME)
P.O. Box. 6547 Asmara, Eritrea;
2. Mineral Resources Management,
P.O.Box 272 Asmara, Eritrea.

Note to None-Eritrean applicants:

Please send a copy of your application to

1. Aliens Employment permits Affairs,
P.O.Box 7940 Asmara, Eritrea;

ግልልኛ

ናጽነት ደስበለ - ሰምራዊት መለስ



厄特四川矿产建设有限公司
ERITREA-SICHUAN MINERAL CONSTRUCTION CORP. LTD.

Vacancy Announcement

Eritrea Sichuan Mineral Construction CORP. LTD. (ESMC) is inviting applicants for the following position for Asmara project sites.

Position: Document Controller Assistant
Department: Commercial Department
Number Required: 01
Contract Type: Indefinite

Major Duties and Responsibilities

- ❖ Maintain and archive all documents in physical and digital records.
- ❖ Reviewing documents prior to release.
- ❖ Register and document file orderly, ensure that the documents remain legible and identifiable.
- ❖ Copy, Scan and store documents.
- ❖ Check for accuracy and edit files.
- ❖ Distribute project-related copies to internal teams.
- ❖ Manage the flow of documentation within the organization.
- ❖ Ensure that relevant version of applicable documents is available at their point of use.
- ❖ Developing clear goals that are consistent with agreeable strategies.
- ❖ Maintain confidentiality around sensitive information and terms of agreement.
- ❖ Capable of retrieving and monitoring when needed and requested.
- ❖ Keep a record of various files as per different type and unit.
- ❖ Other instructions given by the supervisor.

Qualification and other Skill

Formal education, Certificate or equivalent	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Minimum Diploma in Management or minimum 2years' experience in related field. ❖ Knowledge of administrative or secretary procedures, managing files and records, designing forms, and other office procedures.
Work Experience – Nature & Length	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Fluent knowledge of speaking, reading, writing, and listening English. ❖ Knowledge of business and management principles involved in strategic planning, resource allocation, leadership technique, Production methods, and coordination of people and resources.
Leadership Experience - Nature & Length of time	<ul style="list-style-type: none"> N/A ❖ Knowledge of computers and information systems.
Other skills and abilities	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Fluent in speaking, reading and writing English. ❖ Attention to details, deliver results according to company procedure and solution oriented. ❖ Team player.

General Information and Other Requirement

- ❖ Place of Work: Asmara Project Sites (Emba Derho)
- ❖ Salary: As per Company salary scale

Additional Requirement for Nationals:

- ❖ Having fulfilled his/ her National Service Obligation and Provide evidence of Release Paper from Ministry of Defense.
- ❖ Present Clearance from current/ last employer or Unemployment card from Labor office.
- ❖ Testimonial documents to be attached (CV, work experience credential, a copy of your National Identity card etc.)
- ❖ Only shortlisted applicants will be considered as potential candidates for an interview.
- ❖ Application documents will not be returned to sender.
- ❖ All application should be sent through the post office.

- ❖ Deadline for application; 05 days from the date of publication on the newspapers

Address: Please mail your application to;
 Eritrea Sichuan Mineral Construction CORP. LTD (ESMC)
 P.O. Box. 4832 Asmara, Eritrea

Required to send a copy of their application to the following address

Mineral Resources Management, Department of Mines
 P.O. Box. 272
 Asmara, Eritrea

Note to Eritrean applicants:

Please send a copy of your application to
 Aliens Employment permits Affairs,
 P.O. Box 7940 Asmara, Eritrea

ምልክታ ጨረታ

- ዓይነት መዝገብ፡ ኢትዮጵያን ፍራንታንቲን ስጋ እንገጽጽ ሆላላና ፍሩይ ዝታቓመመ በርቤ፡ እብኩ፡ ስጹህ፡
- ኣገዳ፡ ዘላጅ ማዕከሊ ሆ/መንገገራ፡ ቤ/ት ተኣጋዝኦ፡ ሄርሶ መንገገራ፡ ነማዊ ሆ/ድጋዊ ነማዊ ሆ/ግራዊ ሆ/ሰጠርታል ዓዲጥላ ነማዊ ሆ/ኣውሳፊ ሆ/ደቀሙሳ ነማዊ ሆ/ግዳግዳዊ ሆ/ግዳግዳዊ ሆ/ሰጠርታል፡
- ኣርእሱ፡ ወሰድ፡ ዓመታዊ ቀረብ መዝገብ፡
- ዓይነት ጨረታ፡ ሃገራዊ ክፍት ጨረታ
- ጨ/ሚ/ሪ ጥፍና ዞ ደቡብ ግዳማቲ-2025 ኣብ ትሕትኡ ገዢ ሰጠርታል ቤ/ት ተኣጋዝኦ ሄርሶን ገገሙ ሰጠርታል ተመዳኪን ኣገልግሎት ዝወጅል ቀረብ መዝገብ ከሞይት ስለ ዝደለዩ ገገሙ ሰጠርታል ኣብቲ መዝገብ ደዕድም፡
- ተግባራዊ ከምልክታ ዘለዎም ሃገራዊት፡
1. ጨ/ሚ/ሪ ጥፍና ዞ ደቡብ ገገሙ ሰጠርታል ኣብቲ ሰጠርታል ቀረብ መዝገብ (ኢትዮጵያን ፍራንታንቲን ስጋ እንገጽጽ ሆላላና ፍሩይ ዝታቓመመ በርቤ፡ እብኩ፡ ስጹህ) ብግጽ ደቡብ ከቐርብ ደዕድም፡
 2. ተግባራዊት ቅዳሕ ናይ ዓመት 2024 ዝተኣሰረ ፍቓድ ሞደን ናይ ዓመት 2023 ናጻ ካብ ዕዳ ናይ ኣታዊ ወህቢ ሃገር፡ ቅዳሕ መዝገብን ቅብሊት ናይ ህርግግ ዝክክልሉ የቐርቡ፡
 3. ተግባራዊት ስድስት ወርሕ ስጹሕ ወይ ከደምሳሰ ሞሪ ገዝብ 100.00 (ማእቲ ናቕፋ) ክውሃዱ ይኸክሉ፡
 4. ጨረታ ኣብ ታሕት፡ ብዙኡ ኣድራሻን ዕለትን ስድስት ዓመት ክገብስ ይግብኡ፡ ጨረታ ተግባራዊት ስጋ እንገጽጽ ወሃልቲን ኣብ ዝተረኸበሉ ኣብ ታሕት፡ ተኣብሩ ብዙኡ መሳሪት ስድስት 1000 ቅቀ ጨረታ ብዘለዱ ይኸክሉ፡
 5. መኻሪ ጨረታ ዝምስሎ ገገሙ ሰጠርታልን ፍራንታንቲን ስጋ እንገጽጽ 50,000.00 ናቕፋ፡ እንገጽጽ ዝታቓመመ በርቤ ህርግግ፡ 30,000.00 ናቕፋ፡ ገዢ ከብኩ፡ 20,000.00 ናቕፋ ብሰጠርታል (CPO) (ብዘወህቡ ቅዳሕ ሰርጌ) ብዘም ክከቐርቡ ይግብኡ፡
 6. ተግባራዊት ከኩ፡ ዝተግደተሉ ዓይነት መዝገብ ብኵቱ መዝገብ ናብ ዝተግደተሉ ትኣል ጥፍና የበኩሉ፡
 7. ጨ/ሚ/ሪ ጥፍና ዞ ደቡብ ብምህላእ ወይ ብሰጠርታል ጨረታ ናይ ምህራዝ መሳሉ ዝተኣለወ እዩ፡
- ተግባራዊት፡
1. መውጻዪ ቅጥዒ ጨረታ (ኮምፎርም) (proforma) 2025 ካብ ዘላጅ ማዕከሊ ሆ/ሰጠርታል ቁጽሪ 20 ብተወህቡ ካብ ሆ/ግዳግዳዊ ደቀሙሳዊ ዓዲቐደላን ሰጠርታል ኣብ ናይ ስራኽ ሰጠርታል ክውሃዱ ይኸክሉ፡
 2. ጨረታ ዝቐየሱ ዕለት፡ መንገገራ- 04/2/25፡ ደቀሙሳዊ 05/02/25፡ ዓዲቐደላ 06/2/25፡ ሰጠርታል 07/02/25፡
 3. ተግባራዊት ተወሳኺ ተግባራዊት ምስ ዝደለዩ፡
 - 3.1 ካብ ቤ/ጽ ጨ/ሚ/ሪ ጥፍና ዞ ደቡብ ቁጽሪ 12 (611130) ክውሃዱ ይኸክሉ፡
 - 3.2 ተግባራዊት ብኸኣል ይኹን ብኵቱን ምውህን ይኸክሉ፡
 4. ወኪል ተግባራዊት ዝግብኡት ወናን ግዳግዳዊ ወላይካ፡ ስድስት ቤቲ/ታ፡ ወላዳ ጥሪይ ምዃን ክምገብ ይግበእና፡ (ኩሉ ዝቐየሩ መሳርሕ ጨረታ ባሕሩ ወናን ካብዘም ኣቐዳግ ስድስት ወላይካ ብተኮራይሩን ካልኣት ወኪልቲን ፍቓድ ኣደላኡ)
 5. ኣቐዳግ ተኮራይካ ዝሰጠርታል ጨረታ ብምህላእ ተከላከሉ፡

ጨ/ሚ/ሪ ጥፍና ዞ ደቡብ



ናጽነት ደስበለ - ሰምራዊት ሞለስ



Vacancy Announcement

Eritrea Sichuan Mineral Construction CORP. LTD. (ESMC), the Construction team is inviting applicants for the following position for Asmara project sites.

1. Electromechanical Equipment Installation Technician

Number required-(06)

Type of Contact – Definite period 01 Year

Major Duties and responsibilities.

- Capable to install equipment and give technical instruction.
- Capable to propose the method and risk assessment for installation.
- Capable to read CAD installation drawing.
- Responsible for quality control and commissioning after installation.

Profile: Qualifications and Experience

Formal Education, Certifications, or Equivalents	- Has abundant of experience about electromechanical equipment installation, better with certificate as Electrician, electromechanical equipment installation.
Working Experience – Nature & length	- At least 8 years of working experience in an electromechanical equipment installation.
Leadership Experience- Nature & length of time	- Demonstrate good supervisory and leadership skills. - Good communication skills in English.
Other skills and abilities	- Ability to work in culturally diverse Working environments.

2. Scaffolding and steel structure installation Technician

Number required-(07)

Type of Contact – Definite period 01 Year

Major Duties and responsibilities.

- Erect and dismantle temporary metal scaffolding on structures and building sites.
- The installation, design and management of the scaffolding and steel structure for construction site and mining equipment maintenance workshop.
- Installing steel girders, pipes, beams and other components to make a steel framework.
- Capable to give technician instruction for installation.

Profile: Qualifications and Experience

Formal Education, Certifications, or Equivalents	- Has abundant of experience about scaffolding and steel structure installation, better with certificate as scaffolder, steel structure installer, riveter, welder and safety officer or working at high place.
Working Experience – Nature & length	- Has sweeping in scaffolding and steel structure installation at least 8 year. - Can work independently plan and count workload as per plan.

Leadership Experience- Nature & length of time	- Demonstrate good supervisory and leadership skills. - Can read installation manual or construction drawing. - Good communication skills in English.
Other skills and abilities	- Ability to work in culturally diverse Working environments.

General Information and Other Requirement

- ❖ Place of Work: Embaderho Sites
- ❖ Salary: As per Company salary scale
- ❖ Type of Contract: Indefinite

Additional Requirement for Nationals:

- ❖ Having fulfilled his/ her National Service Obligation and Provide evidence of Release Paper from Ministry of Defense.
- ❖ Present Clearance paper from current/ last employer.
- ❖ Testimonial documents to be attached (CV, work experience credential, a copy of your National Identity card etc.)
- ❖ Only shortlisted applicants would be considered as potential candidates for an interview.
- ❖ Application documents will not be returned to sender.
- ❖ All application should be sent through the post office.
- ❖ Deadline for application; 05 days from the date of publication on the newspapers

Address: Please mail your application to;

Eritrea Sichuan Mineral Construction CORP. LTD (ESMC)

P.O. Box. 4832 Asmara, Eritrea

Mineral Resources

P.O. Box 272 Asmara, Eritrea

Note to National Eritrean applicants: Please send a copy of your application to

Aliens Employment permits Affairs

P.O. Box 7940 Asmara, Eritrea

ምልክታ ጨረታ

ዓዲ እዳ፡ ጨ/ሚ/ትም/ዛ ማክላ


ኦርጋኒዜ- ወሳኝ ናይ 10 (ዓርተ) አዋርሕ ቀረብ መዘ.አንቋቅሶ

አገዛዙ ዕድገ. ሃይራዊ ክፍት ጨረታ

ጨ/ሚ/ትም/ዛ ማክላ ገምተ 2025 ነብ ጥር 01 2025 ክነበ ታሕሳስ 31/2025 ኣብ ክትረኩ- ገጽ/መሳሪር ኣትዳሪት ቢ/ትም/ዳይ ሰውራን ኣብርሃ ባህታ፡ ብዘይካ ሓምላን ኑሳሽን ገጽ/መሳሪር ቀረብ መዘ. አንቋቅሶ ገ120 ተማሪር ብጨረታ ክገበኹ ሰብዓዊ ገጽ/መሳሪር ነጋዴ ደዕድም፡

1. ተማሪት፡ ምልክታ ጨረታ ኣብ ገዛዚ ሓይሻ ኣርትራ ነብ ገወጹሉ ዕለት ድሕሪ 10 መዓልታት ክነበ ሰዓት 09:30 ቅ/ቀ ስታሪዮም ክቐርቡ ይኻእሉ።
2. ተማሪት፡ ባሕሪም ብክትረኩ/ከትረኩ ወኪላት ክምኡ'ውን ክነተፉ ገደልዩን ስራ ስርዓት ኣተፋታ ጨረታ ክበቡ ገምሹ ሕጋዊን ሰዓትን ኣብ ገዛዚ ክነበሉ ኣብ ቤ/ጽ/ጨ/ሚ/ትም/ዛ ማክላ ሰዓት 10:30 ቅ/ቀ ይኻእሉ።
3. ተማሪት፡ ተወሃኺ ሓብራ ምስ ገደልዩ ኣብ ናይ ስራሕ ሰዓታት ኣብ ቤ/ጽ/ጨ/ሚ/ትም/ዛ ማክላ ቁ8 እናመሩ ወይ ተክፍን ብምድዋል ክወተሱ ይኻእሉ።
4. ተማሪት፡ ክምልጹም ዘለዎም ርጅካታት፡
 - 4.1 ዘክፍልዎ ዋጋ ብኸነብ ስታሪት የቐርቡ።
 - 4.2 ቅዳሕ ናይ 2024 ዓመት፡ ገዛዚ ሰዓት ምድር ምድር ምድር ምድር ናይ 2023 ነብ ዕዳ ኣታዊ ወሳኺ ሃር ናጻ ምድርም ገዛዚ ሰዓት (ክሊራን) የቐርቡ።
 - 4.3 ስራ ጨረታ ዘይምላስ 50 ናቕፋ ክፈሉም ኣብ ናይ ስራሕ ሰዓታት ነብ ቤ/ጽ/ጨ/ሚ/ትም/ዛ ማክላ ቁ8 ክወጹ ይኻእሉ።
 - 4.4 መኻሪ ጨረታ ገምላስ ናቕፋ፡ 15,000.00 (ዓርተ ሓምሻት ሸሕ) ብC.P.O የትሕዙ። ቤ/ጽ/ጨ/ሚ/ትም/ዛ ማክላ ገዛዚ ኣምራጺ ኣትረኺቡ ጨረታ ብኸፈል ወይ ብምላእ ናይ ምህራዝ መሰሉ ገዛዚ ኣለዎ እዩ።

ቤ/ጽ/ጨ/ሚ/ትም/ዛ ማክላ ቁ:ቴሌፎን 180386



አዲስ አበባ ግልጽ

መደብ 7/አግዚአብሔር

ተቆይቶ ጉዳይ ለአዲስ አበባ ግልጽ ተኩረት ለማድረግ ስራ ላይ ተመርክቶ የሚሰሩ የስፖርት ባለሙያዎች ተኩረት ለማድረግ ስራ ላይ ተመርክቶ የሚሰሩ የስፖርት ባለሙያዎች

አዲስ አበባ ግልጽ የስፖርት ባለሙያዎች ተኩረት ለማድረግ ስራ ላይ ተመርክቶ የሚሰሩ የስፖርት ባለሙያዎች

የስፖርት ባለሙያዎች ተኩረት ለማድረግ ስራ ላይ ተመርክቶ የሚሰሩ የስፖርት ባለሙያዎች

የስፖርት ባለሙያዎች ተኩረት ለማድረግ ስራ ላይ ተመርክቶ የሚሰሩ የስፖርት ባለሙያዎች

ጅናታን: ንዓሳውያን መድረክ ዙር ዳውን አንድር ተዓዋቂ

ዙር ሳርጃህ - ኤሽን: መደብ 19 አትዩ

ወደ 27 ዓመት ጅናታን የተባሉ ዓመት አበበ ወደድር ምስ ኢትዮጵያ ዓብይን ስፖርት ባለሙያዎች ክብር ሰጠው ስለገኙ የሚባል ተናግረዋል። ምሥራቅ አገራት ስራ ላይ ተመርክቶ የሚሰሩ የስፖርት ባለሙያዎች

የትዕዛዝ ስራ ላይ ተመርክቶ የሚሰሩ የስፖርት ባለሙያዎች ስራ ላይ ተመርክቶ የሚሰሩ የስፖርት ባለሙያዎች

ተቆይቶ ጉዳይ ለአዲስ አበባ ግልጽ ተኩረት ለማድረግ ስራ ላይ ተመርክቶ የሚሰሩ የስፖርት ባለሙያዎች



-ባዕል ምርመራ ዘለ- ጅናታን ናርገሽ

ተቆይቶ ጉዳይ ለአዲስ አበባ ግልጽ ተኩረት ለማድረግ ስራ ላይ ተመርክቶ የሚሰሩ የስፖርት ባለሙያዎች

ተቆይቶ ጉዳይ ለአዲስ አበባ ግልጽ ተኩረት ለማድረግ ስራ ላይ ተመርክቶ የሚሰሩ የስፖርት ባለሙያዎች

ተቆይቶ ጉዳይ ለአዲስ አበባ ግልጽ ተኩረት ለማድረግ ስራ ላይ ተመርክቶ የሚሰሩ የስፖርት ባለሙያዎች

ዎስፊ ገብረ ማላን ብምንታይ ከምስጋና ገለጽ

ላክታ ጋታ ማን ስቴ ካዳ ምርጫ ገብረዎልዎ ግቢ ብልጽጎት ስፖርት አገልግሎት ክብር ሰጠው ስራ ላይ ተመርክቶ የሚሰሩ የስፖርት ባለሙያዎች

አዲስ አበባ ግልጽ የስፖርት ባለሙያዎች ተኩረት ለማድረግ ስራ ላይ ተመርክቶ የሚሰሩ የስፖርት ባለሙያዎች



ከርቧ አገልግሎት ስራ ላይ ተመርክቶ የሚሰሩ የስፖርት ባለሙያዎች

የስፖርት ባለሙያዎች ተኩረት ለማድረግ ስራ ላይ ተመርክቶ የሚሰሩ የስፖርት ባለሙያዎች

አሰባሰብ ስራ ገብረ ግሚት ስራ ወደድር አትዩ

አሰባሰብ ስራ ተግባራዊ ገብረ ግሚት ስራ ወደድር አትዩ

ስራ ግዴታ ምክር ቤቅ ስራ ወደድር አትዩ ስራ ግዴታ ምክር ቤቅ ስራ ወደድር አትዩ

ስራ ግዴታ ምክር ቤቅ ስራ ወደድር አትዩ ስራ ግዴታ ምክር ቤቅ ስራ ወደድር አትዩ



ስራ ግዴታ ምክር ቤቅ ስራ ወደድር አትዩ ስራ ግዴታ ምክር ቤቅ ስራ ወደድር አትዩ

ስራ ግዴታ ምክር ቤቅ ስራ ወደድር አትዩ ስራ ግዴታ ምክር ቤቅ ስራ ወደድር አትዩ

አንታይ ከ ደበሃል አሎ?

* ተወላጅ ማን ያደረገው ገንዘብ ከሌሎች ጋር ሲነፃፅር ጋር ያመሩ ስራ ግዴታ ምክር ቤቅ ስራ ወደድር አትዩ

አገልግሎት ስራ ግዴታ ምክር ቤቅ ስራ ወደድር አትዩ ስራ ግዴታ ምክር ቤቅ ስራ ወደድር አትዩ



ስራ ግዴታ ምክር ቤቅ ስራ ወደድር አትዩ ስራ ግዴታ ምክር ቤቅ ስራ ወደድር አትዩ

ፖለቲካው: ንሰብ-ሰልጣን ተተንሃም ተማሕዲት

ብርክት ገብረ-ገብረ ስራ ግዴታ ምክር ቤቅ ስራ ወደድር አትዩ ስራ ግዴታ ምክር ቤቅ ስራ ወደድር አትዩ

ስራ ግዴታ ምክር ቤቅ ስራ ወደድር አትዩ ስራ ግዴታ ምክር ቤቅ ስራ ወደድር አትዩ

ስራ ግዴታ ምክር ቤቅ ስራ ወደድር አትዩ ስራ ግዴታ ምክር ቤቅ ስራ ወደድር አትዩ



ስራ ግዴታ ምክር ቤቅ ስራ ወደድር አትዩ ስራ ግዴታ ምክር ቤቅ ስራ ወደድር አትዩ

መድብ ጸወታ

ሎሚ

ሰፊ ጸወታ 'ኦ' ነበረው ስራ ግዴታ ምክር ቤቅ ስራ ወደድር አትዩ

ጸወታ - አዲስ 1130 ቅቃ

ሌላ ጸወታ - ቀይሽ ባሕር 130 ድቃ

አሰባሰብ ስራ - ደንበኛ 330 ድቃ

ፕራይት ሰጣ

ክሊፕ ስራ ግዴታ ምክር ቤቅ ስራ ወደድር አትዩ

500 ድቃ

ተገኛ ስራ ግዴታ ምክር ቤቅ ስራ ወደድር አትዩ

500 ድቃ

አሰባሰብ ስራ ግዴታ ምክር ቤቅ ስራ ወደድር አትዩ

730 ድቃ

ጸወታ ስራ ግዴታ ምክር ቤቅ ስራ ወደድር አትዩ

1000 ድቃ

ሳሊጋ

ሰፊ ስራ ግዴታ ምክር ቤቅ ስራ ወደድር አትዩ

1100 ድቃ

ሴላ

አዲስ - ስራ ግዴታ ምክር ቤቅ ስራ ወደድር አትዩ

500 ድቃ

ሰፊ - አዲስ ስራ ግዴታ ምክር ቤቅ ስራ ወደድር አትዩ

800 ድቃ

